



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተሰጠ መግለጫ

ታሕሣሥ 12 ቀን 2007ዓ.ም

በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጥቃት በዛ! እስከ መቼ?!

ምን ጊዜም መብቱን ለማስከበር በአንድነት የሚይቆምና የማይታገል የሕብረተሰብ ክፍል (ሕዝብ) ለጥቃት ይጋለጣል። ጥቃቱ በማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ገጽታዎች የሚንፀባረቅ ሊሆን ይችላል። ይህን ጥቃት ለማስወገድ የሚከደበት የትግል ስልት እምቢተኝነት፣ አሻፈረኝ ባይነት ፣ በአንድ ቃል አመጽ ነው። አመጹ በግልም በቡድንም ሊካናወን ይችላል። ያለ አመጽ ጥቃትና በደል መቆሚያ የላቸውም። እንዲያውም ለተጠቁው መለኮታዊ መርገምና ቅጣት የወረደበት መስሎ እንዲታይ እስከሚደርስ ህሊናን ሰልቦ አሜን ብሎ መገዛትን ሊያሰርጽ የሚችልበት አጋጣሚ እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል።

ወያኔ/ኢህአዴግ በዚህ ረገድ በዘር ፖለቲካና በሌሎች ሰንካላ ምክንያቶች ሕዝቡን ከፋፍሎ ለአገዛዙ እንዲመቸው የሠራው የፖለቲካ ሸር እስካሁን እንዲቆይ ረድቶታል። በአሁኑ ጊዜ የሚታየው የሕዝብ መተባበርና በአንድነት መቆም እንዲሁም የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች ለመስዋዕትነት ቆራጥ ሆነው መታየታቸው፣ አባሎቻቸውና የሕብረተሰቡ አካላትም ተሳትፎ እየተጠናከረ መምጣቱ ብሩህ ተስፋ የሚፈነጥቅ ሆኖ ተገኝቷል።

ይኸ እንዳለ ሆኖ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ ባጠቃላይ ከሕዝቡ ከዚህ በበለጠ ተጠናክሮ መገኘትና ትግሉን መልክ አሲዞ ሕዝባዊ ድልን መቀዳጀት የሚያስችል እንቅስቃሴ ይጠበቃል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ጉዳይ መተባበር ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች በበለጠ የሚቀራረቡበትና የሚተባበሩበት ከዚያም የሚዋሃዱበትን መንገድ ቢፈጥሩ የአምባገነኑ ሥርዓት ዕድሜ ማጠራያው ሩቅ አይሆንም።

የሲቪል ማህበራትም በዚህ ሰላማዊ የትግል እንቅስቃሴ ግምባር ቀደም ሆነው መታየት ይኖርባቸዋል። የሲቪል ማህበራቱ በገዢው ፓርቲ ምርኮኛ ሆነው ነፃነታቸውን እንደተገፈፉ ቢታወቅም በዙሪያቸው በግዴታ የታገቱ አባላት ከዚህ የአፈና ስርዓት ለመላቀቅ በሚፈጠረው አጋጣሚ ሁሉ ተጠቅመው የትግሉ ተሳታፊና ተዋናይ እንዲሆን ግድ ይላል፤ ያለበለዚያ የችግሩ ገፈት ቀማሽ ሆነው ይቀጥላሉ።

የኢትዮጵያ መምህራን ምንም እንኳ ማህበራቸው ኢመማ በተለጣፈ ማህበር ተብሎ እጅ ወድቆ ቢገኝም አባላቱ ባለፉት ቅርብ አመታት መብታቸውንና የሙያ ማህበራቸውን ህልውና ለማስከበር እስከ ሥራ ማቆም አድማ የደረሰ ትግል ማካሄዳቸው ይታወቃል። መምህራን በሥራ ጠባያቸው ከህብረተሰቡ ጋር ያላቸው መስተጋብር ከፍተኛ ነው። ይህን እውነት ተጠቅመው ለሰላማዊ ትግሉ ግምባር ቀደም ሊሆኑ ይገባል። በ1966ቱ ሕዝባዊ አመጽ የነበራቸውን አኩሪ የትግልና የመስዋዕትነት ድርሻ በአሁኑ ጊዜም እንዲደግሙት የአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጊዜን በማመንታት እንዳናጠፋ ያስገድዳል።

በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ተካተው የሚገኙትን የሰብአዊ መብቶች ማለትም በነፃ የመደራጀት ፣ የመሰብሰብ፣ ሐሰብን በነፃ የመግለጽ ፣ ሥራ የማቆም አድማ ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግና -----የመሳሰሉት በምንም መልኩ በመንግሥት ስም በተቀመጠ አምባገነን ጨፌጫፊ ቡድን ሊገሰሱ አይገባም፤ ይህ እንዲቀጥል መፈቀድም የለበትም። በኢትዮጵያ የሚታየው ከዚያም በላይ ሆኖ አገሪቱ እንደ አገር ሕዝቡም እንደ ሕዝብ የመቀጠል ሁኔታ የህልውና ጥያቄ ከሆነ ቆይቷል።

በሁሉም መስክ የተማረረው የህብረተሰብ ክፍል ምሬቱንና ብሶቱን አደባባይ አውጥቶ ብሔራዊ አጀንዳ አድርጎታል። አምባገነኑ ሥርዓት ደግሞ ይህን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ለማፈን የኃይል እርምጃ ለመውሰድ የተፈጥሮ ባህርዩና የውንበድና ልምዱ ስለሆነ ቀጥሎበታል። የዓለም አቀፍን ማህበረተሰብ በቅጥፈት ፕሮፖጋንዳ ማደናገሩንም እንዲሁ።

በዚህ ላይ ለራሳቸው ጂኦፖለቲካ ሲሉ ሁለገብ ርዳታ የሚለግሱት ባዕድ መንግሥታትም ይህ አሻንጉሊት ሥርዓት እንዲቆይ የሚሸርቡት ሴራ የሕዝባችንን ስቃይ በማራዘም ሂደት ድርሻ አለው። ሆኖም ግን ዘለቄታ የማይኖረውና በሕዝብ አሸናፊነት የሚወገድ እንደሚሆን አያጠራጥርም። ታንክ፣ መድፍና መትረየስ በህዝባዊ አመጽ ይዋጣሉና።

ሕዳር 27 ቀን 2007 ዓ.ም 9ኛ ተቃዋሚ ድርጅቶች ትብብር የጠረው የአደባባይ የአዳር የተቃውሞ ስብሰባ ወቅት ወያኔ በፈጸመው ድብደባ፣ ወከባ፣ እንዲሁም አሰራት የሕዝብን መብትና ሉዓላዊነት ደፍሯል። አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችንም በገሃድ ጥሷል። በሕዝብ ላይ በተጫነው የይስሙላ ሕገ መንግሥት የተከተቱ የራሱን ሕጎች ሳይቀር ደፍጥጦ ሕገ መንግሥቱን ለመናድ እያለ ያላገጣል፤ ያጭበረብራል ፣ ተቃዋሚውንም ሁሉ ይወናጅላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታህሣሥ 10 ቀን 2007 ዓ.ም በባሕርይ ከተማ የአርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የጥምቀት በዓል የሚያከሩበት ቦታ ለልማት በሚል ሸፋን በመወሰዱ ሕዝቡ ተቃውሞውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በመውጣቱ በወያኔ የኢጋዚ ጦር ሕፃናት፣ አረጋውያን፣— በግፍ ተገድለዋል። በርካታ ቆስለዋል። ወጣቶች ከየቤታቸው እየታፈሱ ናቸው። ይህን ዓይን ያወጣ የፋሺስት ግድያ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ በጥብቅ ያወግዛል። ለነገሩ ወያኔ/ኢህአዴግ በተለያዩ ጊዜያት ግድያን ጨምሮ ብዙ ዓይነት ግጭትን በዜጎች ላይ ሲፈጽም የቆየ ስለሆነ እንደ ዱብ ዕዳ ባይቆጠርም ጥቃቱ ሁሉንም ዜጎች በቦታ፣ በደታ፣ በኃይማኖት፣ በሙያ መስክ ——— ሳይለይ ያከተተ ስለሆነ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ጥቃት በዛ፤ አስከ መቼ? የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ለዚህ መልሱ ሁሉም በግል እየተካሄደ ያለውን ትግል አገራዊ መልክ በማስያዝ በጋራ ወያኔ ላይ መነሳት ፣ ትግሉን በቀጣይነት ማካሄድ ፣ አገርና ህዝብን ከሁሉም በላይ ማስቀደም ነው። የፖለቲካና ሲቪክ ድርጅቶች እንዲሁም መሪዎቻቸው ሕዝቡን በማስተባበር ትግሉን መምራት ይጠበቅባቸዋል። ሕዝቡም ከጎናቸው በመቆም የትግሉን ቀጣይነት ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህ በኩል በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ የድርሻውን እንደሚወጣ ቃል ይገባል። ለመምህራንም በትግሉ ላይ እንዲሳታፉ በድጋሚ ጥሪ ያስተላልፋል።

ሀሰባቸውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በወጡ ዜጎች ላይ ወያኔ/ኢህአዴግ ያደረሰውን የአካልና የሞራል ጉዳት ፣ ያሳያውን ሕገወጥነትና የጭካኔ እርምጃ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ በጥብቅ ያወግዛል። ሰላም ወዳድ መንግሥታት፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶችና አገርወዳድ ኢትዮጵያውያን ይህን እኩይ ተግባር እንዲቃወሙና ከተባዳዩ ሕዝብ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ያቀርባል።

የሕዝብ ስቃይ ያብቃ!!
ሁሉም ለበቱ ዘብ ይቆም!!
ለትግል እንነሳ፤ በወያኔ ላይ እናምጽ!!